

ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ) Moresh Wegenie Amara Organization (MWAO)

Website: www.moreshwegenie.org E-mail: InfoAndPR@moreshwegenie.org

ትግላችን ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የዐማራው መደራጀት የኅልውናው እና የማገነቱ መሠረት ነው።
Our struggle is trans-generation. Amara's organization is the basis of its existence and identity.

ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት

እራብ፣ ሐምሌ ፩፣ ፪ሺ ፲፪ ዓ.ም. (July 8, 2020)

ቅጽ ፯ ቁጥር ፳፩

በዋናነት በዐማራ ህዝብ ላይ ባነጣጠረውና የጉራጌ ነገድ ተወላጆችን ብሎም አሮሞ ባልሆኑት ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈፀመውን የዘር ማፅዳት ጭፍጨፋ በጥብቅ እናወግዛለን።

የድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ አስመልክቶ ጀዋር ሙሀመድ የተባለ ፅንፈኛ በሚያስተዳድረው OMN ቴሌቪዥን፣ በወያኔ ሚዲያ ከፍተኛ የሆነ "በለው፣ ግደለው፣ ጨፍጭፈው" የሚል ግፊትና ቅስቀሳ ተካሄደ። በምሁር ስም እነ አዝቅኤል ጋቢሳ፣ ፀጋዬ አራርሳ፣ ብርሀነመስቀል አበበ ሰኚም ከነጆሌዎቻቸው የሚችሉትን ዐማራን የማጥፋት ቅስቀሳ ደጋግመው አካሄዱ።

ፅንፈኛ የአሮሞ ተወላጆች ዐማራን በእነሱ አጠራር "ነፍጥኛ" የሚሉትን በተገኘበት እንዲታረድ በሶሻል ሚዲያም ከፍተኛ ቅስቀሳ በመደረጉ መንግስት ባመነው ብቻ ከ239 በላይ ንፁህን ሰላማዊ ዜጋ ለጆሮ በሚዘገንንና በአስቃቂ ሁኔታ በሻሽመኔ፣ በአርሲ፣ ድሬድዋ፣ በአርሲ ነገሌ፣ በዝዋይ፣ በሀረር፣ ወ ዘ ተ ጨፍጭፈዋል። ህግ ባይ የሌላቸው አረመኔና ጨፍጭፈ አነጋውያን ፅንፈኞች (የቄሮ መንጋዎች) ያለርህራሄ ሴቶችና ህፃናትን አስገድደው እየደፈሩ ገድለዋል። በዚህ አሮሞ ያልሆኑ ዜጎች ላይ ያነጣጠረው ጭፍጨፋ፣ የሚችሉት እውነተኛው አህዝብ በሺዎች እንደሚሆን ይታመናል። የሰው ልጅ ከነነፍሱ እንዲቃጠል፣ አስከሬን እንዲበለት፣ መሬት ለመሬት እንዲነተትና እንዲሰቀል በማድረግ ከሰብዓዊ ፍጡር ወይም ስብዕና ውጭ የሆነ ታሪክ ይቅር የማይለው ወንጀል ተፈፅሟል። በየከተማው የብዙዎች ቤትና ጥረው ግረው ያፈሩት ንብረት ውድሟል። "አዲስ አበባ ወይ የአሮሞ ትሆናለች ካልሆነች አቃጥሏት" የተባሉት ፅንፈኛ የአሮሞ ተወላጆች እንደሰው ማሰብ ስለተሳናቸው በዋና ከተማችን አዲስ አበባ ጭምር ብዙ ንብረት አውድመው ብዙዎችን ገድለዋል። ይህ አስቃቂ የዘር ጭፍጨፋ ዘመቻ በመንግሥት መዋቅር ስር ባሉ ኃይሎች የታገዘ እንደነበረ የአይን እማኞች አረጋግጠዋል።

ከአሁን ቀደም ጀዋር ሙሀመድ ፈራሁ ድረሱልኝ ብሎ በደረቅ ሌሊት ለፅንፈኞቹ ቄሮዎች ጥሪ በማቅረቡ፣ አላማው ደግሞ የዘር ማጥፋት ጥሪ ስለነበር ከሱ ፍርሀት ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው፣ መንግሥት ባመነው ብቻ 86 ንፁህን ሰለባ መሆናቸው ይታወቃል። ነገር ግን መንግሥት ከዚያ ትምህርት ወስዶ፣ አቶ ለማ መገርሳ "ለዘመናት በጥላቻ ላይ ጥላቻ ስንመግበው የኖርነው ትውልድ ነው ... ጡትህን የቆረጠ፣ ዘርህን ያጠፋ እያለ ... በተለይ በአማራና በአሮሞ መካከል አንዱ የአንዱ ጠላት እንዲሆን ተደርጎ ... መርዙ ቀላል አይደለም።" እንዳሉት በአባቶቻቸው የሀሰት ትርክት ጥላቻ የተጋቱትን በቀል ያረገዙት የአሮሞ ልጆች የሚያደርጉትን አያውቁትምና የንፁህን ደም እንዳይፈሰስ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ሲገባው ዛሬም ምንም ዓይነት መከላከል ሳያደርግ ህዝብ እንዲጨፈጨፍ መፍቀዱ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው።

ትልቁን ኢትዮጵያና ህዝቧን ያለአድልክ እንዲያስተዳድር ስልጣን የተቆናጠጠው አዴፓ/ብልፅግና እንደመንግሥት አደራውን ሳይወጣ የጅምላ ጭፍጨፋና የዘር ማፅዳት በድጋሚ እንዲፈፀም ፈቅዷል። በተለይም ወንጀሉ የዘር ማፅዳት እንደሆነ እያወቀ፣ የዘር ጭፍጨፋ ለተፈፀመባቸው ዜጎች እውቅናና ብሄራዊ ሀዘን ነፍጎ ነገሩን ማድበስበሱ ከአንድ መንግሥት አይጠበቅም። በአነጻ መስራቾች የተከበበው ብልፅግና በድምፃዊው ሞት ጠረጠርኳቸው ያላቸውና ህዝብ የሚያስፈጁትን በግልፅ አስቀምጧል። ነገር ግን መንግሥት "ላም ባልዋለበት ኩብት ለቀማ" እንዲሉ ንፁህንን ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ከፈፀሙትና ካስፈፀሙት ጋር አደባባይ በተጠርጣሪነት ማሰሩና እነአቶ እስክንድር ነጋን በእስር ቤት ማስደብደቡ ሚዛናዊነት የጎደለው ተግባር እንደሆነ በግልፅ ያሳያል።

ስለዚህ መንግሥት፤

1. በግፍ የዘር ማጥፋት ወንጀል ለተፈፀመባቸው እውቅና እንዲሰጥ፤
2. የዐማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲፈፀመባቸው የቀሰቀሱ ግለሰቦችና ገዳዮች በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ፤
3. በተለይም ለዚህ ተግባር ተባባሪ የሆኑ የመንግሥት፣ የመከላከያና የልዩ ኃይል አባላት ከስራ እንዲታገዱና በህግ እንዲጠየቁ፤
4. በድምፃዊው ሞትም ሆነ ወንጀልን በማበረታታት የኢትዮጵያ ህዝብ የማይጠረጥራቸው እነአቶ እስክንድር ነጋ፣ አቶ ስንታየሁ ቸኮል፣ ኢንጅነር ይልቃል ጌትነት፣ ወ/ ሮ አስቴር ስዩምና ከአዲስ አበባ በገፍ ታፍሰው የታሰሩት የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንድትፈቱ ፤
5. የፈረሰው የጀግናውና የአድዋው አርበኛ የልዑል መኮንን ሀውልት በአስቸኳይ በቦታው ላይ መልሶ እንዲቆም፤
6. በድምፃዊ ሀጫሉ ሰብብ በፅንፈኛ የአሮሞ ተወላጆች በአስቃቂ ሁኔታ ለተገደሉት ኢትዮጵያውያን የሰማዕታት ሀውልት በዋና ከተማችን አዲስ አበባ እንዲቆምላቸው፤
7. በመጨረሻም ከአሁን በኋላ የንፁህን ደም እንዳይፈስ ጥበቃና ከሌላ ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ፣ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ይጠይቃል።

ምንም እንኳን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶ/ር አብይ ጀምሮ እስከታች በፌደራል መንግስት ውስጥ ያላችሁ ገዥዎች፣ እንዲሁም በተለያዩ የመንግስት ስልጣን እርከን ላይ የተቀመጣችሁ የአዲፓ-በልጽግና ቱባ ተረኞች፣ የዜጋን ሰላምና ደህንነት በዋና ከተማዋ አንኳን ማስጠበቅ የማትፈልጉ፣ ኃላፊነት መቀበል የማትችሉ፣ በግድየለሽነት ሁሉንም ነገር አላየሁም፣ አልሰማሁም፣ ወዘተ በማለት የተለመደ ስልት አድርጋችሁ ልትጠቀሙበት ብትሞክሩም ከተጠያቂነት አታመልጡም። የዜጋን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ የአንድ መንግስት መሰረታዊ ኃላፊነት ሆኖ ሳለ፣ በምንም መመዘኛ የአብይ መንግስት ወድቋል። እስካሁን ለተፈጸመውም ሆነ፣ ወደፊትም ኃላፊነታችሁን ባለመወጣት ለሚደርሰው የወገን ሞትና የንብረት መውደም በተለይም በዘር ማጥፋት ወንጀሎች የታሪክና የሕግ ተጠያቂ አንደምትሆኑ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ደግሞ ደጋግሞ ሊስታውሳችሁ ይወዳል።

አንድ ዐማራ ለሁሉም ዐማራ፤ ሁሉም ዐማራ ለአንድ ዐማራ!
 ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው!